



**ያለ ቀጠሮ ለሚደረገው የማቆሚያ(ፓርኪንግ) የዳኝነት አካሄድ ማብራሪያ**

**ይህ የማቆሚያ ወረቀት ለእርስዎ የተሰጠውን የማቆሚያ(ፓርኪንግ) ትኩት ላይ አቤቱታ ሲሰማ የምንከተለውን የዳኝነት አካሄድ ያብራራል። እባክን የዳኝነት ተራ እስኪደርስ በሚጠብቁበት ጊዜ ይህንን ለማንበብ ትንሽ ጊዜ ይውሰዱ።**

ዳኝነቱን የሚያካሂደው የዳኝነት መርማሪ ነው። የዳኝነቱ ሂደት ይቀዳል(ሪከርድ ይደረጋል)። ለሚሰጡት ቃል እውነተኝነት ቃል መሀላ እንዲያደርጉ ወይም እንዲያረጋግጡ ይጠየቃሉ። ስምዎን እና አድራሻዎን እንዲናገሩ ይጠየቃሉ። ከዚያ፣ መርማሪው ትኩቱ ላይ ያለውን መረጃ፣ መንግስት ጥሰዋል የሚሉትን የማቆሚያ(ፓርኪንግ) ጥሰትን ጨምሮ፣ ለሪከርዱ እንዲቀዳ ያነቡታል።

መንግስት ለከሰሰው ክስ መልስ እንዲሰጡበት ይጠየቃሉ። የሚፈቀደው ቃሎ ወይም መልስ፣ አምኛለሁኝ፣ አምናለሁኝ ግን ማብራሪያ አለኝ፣ ወይም እክዳለሁኝ የሚሉትን ነው። በማመን ከመለሱ፣ ጥሰቱን እንደ ተባለው እንደፈጸሙ ያምናሉ ማለት ነው እና የገንዘብ ቅጣቱን እና ማንኛውም መቀጫውን መክፈል አለበት። ከማብራሪያ ጋር ካመኑ ፣ ጥሰቱን እንደፈጸሙ እየተሰማሙ ነው እና ማስረጃ እያቀረቡ ያሉት የገንዘብ ቅጣቱ/መቀጫው መጠን ላይ ብቻ ነው። ጥሰቱን መካድ የሚችሉት ከሚከተሉት አንዱ ሲኖር ብቻ ነው።

- (1) ትኩቱ በተሰጠበት ጊዜ እርስዎ የተሽከርካሪው የተመዘገቡ ባለቤት ወይም ተከራይ ካልነበሩ፣
- (2) ትኩቱ በተሰጠበት ወቅት የተሽከርካሪው ወይም ታርጋዎቹ ተሰርቆ ከነበረ፣
- (3) አስፈላጊ የሆኑት ምልክቶቹ ካልነበሩ ወይም ተደብቀው ከነበረ፣
- (4) አስፈላጊው ሚትር በእርስዎ ጥፋት ባልሆነ ምክንያት ተሰብሮ ወይም የማይሰራ ከነበረ፣
- (5) በትኩቱ ላይ የተዘረዘሩት ፍሬ-ነገሮች ክሱን የሚደፍሩ ካልሆኑ፣
- (6) የተሽከርካሪው በድንገት ሜካኒካል ብልሽት ካገልግሎት ውጭ ሆኖ ነበር፣ የተሽከርካሪው በተቻለ መጠን ቶሎ ተነስቶ ከነበረ፣ ወይም
- (7) የተሽከርካሪው የድንገት የህክምና እርዳታ አስፈልጓቸው ከነበረ።

**ትኩቱን የሚከዱበት ምክንያት ከላይ ካሉት መሀከል አንዱ ላይ የማይወደቅ ከሆነ፣ ለጥሰቱ ተጠያቂ ሆነው ሊገኙ ይችላሉ ይሆናል።**

የዲስትሪክቱ ጉዳይ (የጥሰቱ ማሳሰቢያ) (Notice of Infraction) ላይ ያለውን መረጃ ያካትታል። ስለዚህ ትኩቱን የሰጠት መኮንን መገኘት ግዴታ አይደለም። ጉዳዩን በማስረጃ ማረጋገጥ ሀላፊነት የመንግስት ነው። የሚሰራው መስፈርት ሚዛኑ በሚደፋ መልኩ (preponderance of evidence) ጥሰቱ መረጋገጡን ነው።

የጊዜ ማራዘሚያዎች ብዙ ጊዜ አይፈቀዱም። ስለዚህ፣ መከላከያ ላይ ማቅረብ የሚያስበትን ማንኛውንም እና ሁሉንም ማስረጃ ወይም ሰነድ(ማለትም፣ የተሽከርካሪ ምዝገባ፣ ፎቶግራፎች፣ ወዘተ) በሙሉ ለማቅረብ መዘጋጀት አለበት።

አቤቱታው ተሰምቶ ሲያበቃ ውሳኔ ይሰጣል። ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ፣ የገንዘብ ቅጣቱን እና ማንኛውንም መቀጫ በ30 የመቁጠሪያ (ካላንደር) ቀናት ውስጥ መክፈል አለበት። በአቤቱታው መጨረሻ ላይ የተቀዳውን(ሪከርዱን) የአቤቱታው ግልባጭ(ኮፒ) ይሰጣል። ይህ ስለ ዳኝነቱ ውጤት የሚያገኙት ብቸኛ የጽሁፍ ማሳሰቢያ ነው።

**ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ እና ውሳኔው እንደገና እንዲታይሉት ለመጠየቅ የሚፈልጉ ከሆነ፣ ከዳኝነቱ ቀን አንስቶ ባሉት በሰላሳ (30) የመቁጠሪያ (ካላንደር) ቀናት ውስጥ ማድረግ አለበት። (ማስታወሻ፡ ዲ.ኤም.ቪ.(DMV) ጥያቄዎን በ 30ኛው ቀን ላይ ማግኘት አለበት።) ጥያቄዎን በኢንተርኔት(አን ላይን) በዲ.ኤም.ቪ ድህረ-ገጽ [dmv.dc.gov](http://dmv.dc.gov) ወይም በፖስታ ለ Adjudication Services, Attn: Reconsideration, PO Box 37135, Washington, DC 20013 ማቅረብ አለበት።**

ይህንን ያለቀጠሮ የዳኝነት አካሄድን ማብራሪያ ካነበቡ በሃላ እባክን እታች ይፈርሙ፣ ስምዎን እና አድራሻዎን አገልግሎት ይጻፉ እና ሲጠሩ ለዳኝነት ሰሚው ረዳት(ክለርክ) ይስጡት።

ስም (እባክን አገልግሎት ይጻፉ)	አድራሻ	ቀን
<b>ፈርማ</b>		

በዚህ ማመልከቻ ላይ የውሸት ስም ወይም አድራሻ የሚጠቀም እና/ወይም እያውቀ የውሸት ቃል የሚሰጥ ማንኛውም ሰው የዲ.ሲ. ህግን ይጥሳል እና ከ\$1,000 ላልበለጠ የገንዘብ ቅጣት ወይም ለ 180 ቀን እስር ወይም ለሁለቱን ይጋለጣል። (ዲ.ሲ. የይፋ ህግ (DC Official Code §22-2405).

ለበለጠ መረጃ ድህረ-ገጻችንን ይጎብኙ፡ [dmv.dc.gov](http://dmv.dc.gov) ወይም ከዲ.ሲ. በ 311 ወይም በ 202-737-4404 ይደውሉ። በማንኛውም የዲ.ሲ. መንግስት ኤጀንሲ ወይም ሹም የሚደረግ መባከን፣ ማጭበርበር ወይም ያለአግባብ መጠቀምን ለመጠቆም፣ የዲ.ሲ. ጠቅላይ መርማሪ ቢሮ (Office of the DC Inspector General) ጋር በ1-800-521-1639 ይደውሉ።